

የዜጎች



መቋቋሚያ

ቅፅ 1 ቁጥር 29 ጥር 29 ቀን 2012 ዓ.ም

በኢ.ዜ.ማ ህዝብ ግንኙነት የሚዘጋጅ

# ኢ.ዜ.ማ በሀገር አቀፍ ደረጃ የአጩ አሰጣጥ ምርመራ ያደርጋል

“ሕዝቡን ማገኘት አንፈኔን የሚኩ ኢ.ዜ.ማን አንደቀካቀኩ ጥሪ አናቀርባኩ!”  
ኢ.ዮብ መሳፍንት



# ኢ.ዜ.ማ በሀገር አቀፍ ደረጃ የአጩ

## አስመራጮች ምርጫ ያደርጋኑ

“ሕዝቡን ማገኘጣጠን አንፈጠራን የሚኩ ኢ.ዜ.ማን አንደቀካቀኩ ጥሪ አናቀርባኩን!”

ኢዮብ መሳፍንት

ጥር 29 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)



**የ**ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢ.ዜ.ማ) እሁድ የካቲት 1 ቀን 2012 ዓ.ም በሀገር አቀፍ ደረጃ በሁሉም የምርጫ ወረዳዎች የዕጩ አስመራጮች ምርጫ እንደሚደረግ የዕጩ ምልመላ እና ድጋፍ አስተባባሪ ኮሚቴን የሚመሩት እዮብ መሳፍንት አስታወቁ። ኢ.ዜ.ማን ወክለው በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና በክልል ምክር ቤቶች ለመግባት የሚወዳደሩ እጩዎችን ለመምረጥ ሥራ ላይ የሚውል የመመዘኛ መስፈርት ተዘጋጅቶ ለምርጫ ወረዳዎች መላኩን ያስታወሱት እዮብ፣ ከመመዘኛ መስፈርቱ ጋር አብሮ በተዘጋጀው የምርጫ ሥነ ሥርዓት መመሪያ መሠረት በምርጫ ወረዳዎች የሚገኙ ከሥራ አስፈጻሚ እና በዕጩነት ለመቅረብ መወዳደር ከሚፈልጉ አባላት ውጪ የሆኑ አባላትን የፊታችን እሁድ የካቲት 01/2012 ዓ.ም በአስመራጭነት እንደሚመረጡ አስረድተዋል

። የካቲት 01/2012 ዓ.ም በሚደረገው ምርጫ በሁሉም ምርጫ ወረዳዎች ሦስት የምርጫ አስፈጻሚዎች የሚመረጡ ሲሆን፣ ከምርጫ ወረዳው ሊቀመንበር እና ዋና ጸሐፊ ጋር በመሆን በአጠቃላይ አምስት አባላት ያሉት አስመራጭ ኮሚቴ የሚመሠርቱ ይሆናል። በምርጫ ወረዳዎች የሚመሠረቱት አስመራጭ ኮሚቴዎች ከምርጫ ወረዳ አባላት መካከል በቀጣዩ ምርጫ ኢ.ዜ.ማን ወክለው የሚወዳደሩ በአካባቢው ማኅበረሰብ ዘንድ ተቀባይነት እና ተአማኒነት ያላቸው እንዲሁም የምርጫ ሕጉን እና የኢ.ዜ.ማን የመመዘኛ መስፈርት የሚያሟሉ እጩዎችን የመመልመል እና የመመዘን ሥራ ይሠራሉ። እዮብ መሳፍንት እንዳብራሩት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና ለክልል ምክር ቤቶች መወዳደር የሚፈልጉ የኢ.ዜ.ማን መርህ እንቀበላለን፣ ኅብረተሰቡን ማገልገል

እንፈልጋለን የሚሉ ዜጎች በሚኖሩበት አካባቢ ወደሚገኙ የኢ.ዜ.ማ የምርጫ ወረዳ ጽሕፈት ቤቶች ወይንም አደራጆች በመሄድ በአባልነት ከተመዘገቡ፣ ኢ.ዜ.ማ ተቀብሎ በመስፈርቱ እና በመመሪያው መሠረት እንዲወዳደሩ እድል ይሰጣል። ለአስመራጭነት የተመረጡት ተመራጮች በቅርብ ጊዜ ውስጥ የኢ.ዜ.ማ እጩ ምርጫና አመራረጥ፣ ለምርጫ የሚወዳደሩት አባላት መመዘኛ መስፈርት፣ ምርጫው እንዴትና መቼ እንደሚከናወን የሚያስረዳ ሥልጠና እንደሚሰጣቸው ታውቋል። ኢ.ዜ.ማ በስትራቴጂው ውስጥ ያስቀመጠውን 4ኛ ግብ በሁሉም ደረጃ በሚገኙ ምክር ቤቶች ተወዳድሮ መንግሥት ለመመስረት የሚያስችል መቀመጫ ማሸነፍን ለማሳካት በቂ ዝግጅት እያደረገ እንደሚገኝ እዮብ መሳፍንት አሳውቀዋል።

# በደብረ ብርሃን ኪካሄድ ታሰቦ የነበረው ህዝባዊ ስብሰባ በረብሻ ምክንያት ሳይካሄድ ቀረ

የዜጎች መድረክ (29/5/2012 ዓ.ም)



**የ**ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) ባሳለፍነው ሳምንት እሁድ ጥር 24 ቀን 2012 ዓ.ም በሰሜን ሸዋ ደብረ-ብርሃን ከተማ ከአባላትና ደጋፊዎች ጋር በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳዮችና በፓርቲው ፕሮግራም ዙሪያ ሊያካሄድ አስቦት የነበረውን ሕዝባዊ ስብሰባ ያለምንም ችግር የጥሪ ቅስቀሳ አጠናቆ የነበረ ቢሆንም፤ በስብሰባው እለት በተደራጁ ሥርዓት አልበኞች ሁከት የተነሳ ስብሰባው ሳይካሄድ ቀረ።

በእለቱ የአካባቢው ማህበረሰብ ከጠዋቱ 2፡30 ጀምሮ ስብሰባው በሚካሄድበት ቀበሌ 06 የገበሬዎች አዳራሽ በመግባት ላይ የነበረ ሲሆን የተደራጁ ወጣቶች ወደ አዳራሹ መግቢያ በር በመምጣት ተሰብሳቢዎች ከአዳራሹ እንዲወጡ ምንም ዓይነት ስብሰባ በአማራ ክልል መሬት ላይ ማድረግ እንደማይቻል በመግለፅ በጨኽት መረበሽ ሲጀምሩ፤ የኢዜማ የደብረ-ብርሃን ምርጫ ወረዳ አስተባባሪዎች ወጣቶቹ ከመረበሽ ይልቅ ወደ ውስጥ በመግባት ሀሳባቸውን በሠለጠነና ሥርዓትን በተከተለ መልኩ ማቅረብ እንደሚችሉ ቢገልፁላቸውም ወጣቶቹ በመጫህ መግባት እንደማይፈልጉና ስብሰባውንም ማካሄድ እንደማይቻል ገልጸውላቸዋል። በቅርብ ርቀት ሁኔታውን ይከታተሉ ለነበሩ የፀጥታ አስከባሪ ፖሊሶች እርዳታ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቦላቸው

ወደ አዳራሹ በር መምጣት ቢችሉም ከአቅማችን በላይ ነው በሚል ሁኔታዎችን በእይታ ከመከታተል ውጪ የጸጥታውን ሁኔታ ለመቆጣጠር ባለመቻላቸው ስብሰባውን ለመሰረዝ ግድ ሆኗል።

በረብሻው ተሳታፊ የነበረ ወጣትን ለማናገር ባደረግነው ጥረት ከአማራ ወጣቶች ማህበር እንደመጣ ገልጾ «በአማራ ምድር በከተማችን ማንም ምንም አይነት ስብሰባ አይደረጋትም፤ ከአዲስ አበባ በመኪና ጭናችሁ ያስመጣችኋቸው 200 ሰዎች እንዳሉ ተነግሮናል በቶሎ ከአዳራሹ አሰውጡ።» ያለ ሲሆን ሰዎች ተጭነው እንደመጡ መረጃውን ከየት እንዳገኘው ላቀረብንለት ጥያቄ «ቅዳሜ እለት ምሽት በቴሌግራም መልእክቱ ደርሶናል» ብሏል። በተያያዘ ሁኔታ ስብሰባውን ለመከታተል ቀድመው አዳራሽ ገብተው የነበሩ የደብረ-ብርሃን ነዋሪዎችን ስለተፈጠረውና እያዩት ስላለው ክስተት ሀሳባቸውን እንዲያካፍሉን የድምፅና የምስል ማስረጃዎችን ለመውሰድ ያደረግነው ሙከራ የመግቢያ በሩን ገንጥለው ሊገቡ በነበሩ ወጣቶች ምክንያት በፖሊስ ምንም ዓይነት የቃለመጠይቅ ስራ እንዳይሰራ ክልከላ በመደረጉ ሳይሳካ ቀርቷል።

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) በጎንደርም ተመሳሳይ ችግር ገጥሞት ስብሰባውን ለማቋረጥ ተገዶ እንደነበር አይዘነጋም።

## አድራሻ

ስልክ  
+251118592950

ኢ.ሜይል  
ethzema@gmail.com

ትዊተር  
www.twitter.com/ethzema

ፌስቡክ  
www.facebook.com/ethzema

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ (ኢዜማ)

ጥር 29 ቀን 2012 ዓ.ም አዲስ አበባ

# ኢ.ዜ.ማ በጎፋ ዞን ሳውካ ከተማ ከአባካት እና ደጋፊዎች ጋር ተወያየ

ጥር 28 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)



**የ**ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢ.ዜ.ማ) በጎፋ ዞን ሳውካ ከተማ ከአባካት እና ደጋፊዎች ጋር ጥር 24 ቀን 2012 ዓ.ም በጎፋ ባሕል አዳራሽ (ሚሊኒየም አዳራሽ) በኢ.ዜ.ማ እንቅስቃሴ እና በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት አካሄደ።

ውይይቱን የመሩት የኢ.ዜ.ማ ብሔራዊ ሥራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት ዳንኤል ሺበሺ እና ናትናኤል ፈለቀ ኢ.ዜ.ማ የሀገሪቷ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያለውን አመለካከት እና ኢ.ዜ.ማ በሀገር አቀፍ ደረጃ ማሳካት የሚፈልጋቸው ግቦች ምንድን ናቸው በሚሉ ነጥቦች ላይ ለውይይት የሚሆን መነሻ ሀሳብ አቅርበዋል። በቀረበው ሀሳብ ላይ አባላት እና ደጋፊዎች አስተያየታቸውን እና ጥያቄያቸውን የሰነዘሩ ሲሆን፣ ሰላም እና መረጋጋትን ከማረጋገጥ እና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ከመፍታት አንጻር ኢ.ዜ.ማ ምን ዓይነት ሚና ይጫወታል? የፓርቲው የምርጫ ዝግጅት ምን ይመስላል? የሚሉ ጥያቄዎች ከተሰነዘሩት ዋና ዋና ጥያቄዎች መሀል ይገኙበታል።

ኢ.ዜ.ማ ሰላም እና መረጋጋት በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች እንዲሰፍን ከሁሉም ባለድርሻዎች ጋር ተባብሮ ይሠራል ያሉት ዳንኤል ሺበሺ፣ መንግሥት የዜጎች ደኅንነትን የማስጠበቅ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ኢ.ዜ.ማ ደጋግሞ ማሳሰቡንም አስታውሰዋል። ኢ.ዜ.ማ በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ አሸናፊ ሆኖ እንዲወጣ የምሁራን እና የወጣቶች ተሳትፎ አስፈላጊ መሆኑን እና የምርጫ ወረዳ አደራጆች ሁሉንም የማኅበረሰብ ክፍሎች በአባልነት ማሳተፍን ዓላማ አድርገው መንቀሳቀስ እንዳለባቸውም አስገንዝበዋል።

ዜጎች ያለምንም ገደብ በሀገራችን የትኛውም አካባቢ ተንቀሳቅሰው መኖር እና መሥራት እንዲችሉ ዜግነትን መሠረት ያደረገ ፖለቲካ በሀገራችን መስፈኑ አስፈላጊ ነው ያሉት ናትናኤል ፈለቀ፣ ኢ.ዜ.ማ ማኅበረሰቡ የሚያጋጥመውን ከኑሮ ውድነት፣ ከሥራ አጥነት እንዲሁም ከመልካም አስተዳደር ጋር የተያያዙ ችግሮችን መፍታት የሚችሉ ፖሊሲዎችን በባለሙያዎች እያስጠና መሆኑንም ገልፀዋል። ከሰብሰባው አስቀድሞ ለአካባቢው ነዋሪዎች

ሰብሰባው ላይ እንዲሳተፉ የሚደረገው የቅስቀሳ ጥሪን የከተማው ፖሊስ የከለከለ ሲሆን፣ ሰብሰባው እንዳይካሄድ የተደረገውን ከፍተኛ ጫና በመቋቋም ወደሰብሰባው ከመጡ አባላት እና ደጋፊዎች ጋር ሰፊ ያለ ውይይት ተደርጓል። ለሰብሰባ ወደአካባቢው ያመሩት አመራሮች ጥሪው መከልከሉን አስመልክቶ ከአካባቢው የፖሊስ ኃላፊዎች ጋር ውይይት ያደረጉ ሲሆን የተደረገው ተግባር መብትን የሚጋፋ መሆኑን በመግለፅ ድጋሚ መከሰት እንደሌለበት አስገንዝበዋል።

ሳውካ ከተማ የጎፋ ዞን ዋና ከተማ ሲሆን ዞኑ ገ የምርጫ ወረዳዎችን በስሩ ይዟል። ለሰብሰባው ወደስፍራው ያመሩት የኢ.ዜ.ማ ሥራ አስፈጻሚዎችም በጎፋ ዞን የጎፋ ምርጫ ወረዳ፣ በጋሞ ዞን የቁጫ ምርጫ ወረዳ፣ እንዲሁም በሃድያ ዞን በሸኔ ከተማ የተከፈቱ የምርጫ ወረዳ ጽሕፈት ቤቶችን ጎብኝተው ከምርጫ ወረዳ ሥራ አስፈጻሚዎች ጋር ተወያይተዋል።